

በአካል ተገኝተው ለማይመርጡና ከምርጫው ቀን በፊት ለሚመርጡ በሚሰጥ የምርጫ ወረቀት በግዜ ምረጡ



በሚኖሩበት እስከ ዋናው የምርጫ ቀን ድረስ መጠበቅ የለበትም- ከዛ በፊት፡ በአካል ተገኝተው ለማይመርጡና ከምርጫው ቀን በፊት ለሚመርጡ በምሰጥ የምርጫ ወረቀት በግዜ ምረጡ!

በአካል ተገኝተው ከቀኑ በፊት ምረጡ

ከዋናው የምርጫ ቀን 46 ቀናት በፊት፡ በዕለቱ ዕለት፡ በአካል ተገኝተው ለማይመርጡ ሰዎች የሚሰጥ የምርጫ ወረቀት በመጠቀም ሊመርጡ ይችላሉ። ሰዓትና ቦታ ለማወቅ mnvotes.org ጎብኙ።

ቀደም ብለው በፖስታ በመላክ በግዜ ምረጡ

በአካል ተገኝተው ለመምረጥ ለማይችሉና ለማይፈልጉ እንዲሁም ከቀኑ በፊት ለመምረጥ ለሚፈልጉ የሚሰጥ የምርጫ ወረቀት በፖስታ እንዲላክዎ ማመልከቻ ማስገባት ይችላሉ።

① mnvotes.orgን በመጎብኘት በማንኛውም የዓመቱ ግዜ የምርጫ ወረቀት ለማግኘት አመልክቱ። የአስመራጭ ኮሚቴ ባለስልጣኖች፡ የምርጫ ወረቀቶቹ ከተዘጋጁ ይልኩሉታል። (ቀናቱን ለማወቅ በስተጀርባ ይመልከቱ)

② ከምርጫ ወረቀትዎ ጋር የሚመጡትን መመሪያዎች በደንብ አድርገው ይመልከቱ። የሚሞላውን ሁሉ ካልሞሉ፡ ምርጫዎ አይቆጠርም።

③ ሲመርጡና የምርጫ ወረቀትዎን ሲያጠናቅቁ የዓይን ምስክር ያስፈልጎታል። ይህ ምስክር የተመዘገበ የሚኖሩበት መራጭ ወይም ህጋዊነት ያለው መስርያ ቤት ወኪል ሊሆን ይችላል። ምስክሮ የሲግኔቸር ፖስታው ላይ መፈርምና አድራሻውን ማስፈር አለበት።

④ ለመምረጥ ካልተመዘገቡ፡ በሚላክዎ ወረቀት ውስጥ የምዝገባ ማመልከቻ ፎርም ያገኛሉ።

የ2016 ቀናት

የማጣርያ ምርጫ

ማክሰኞ፡ ነሃሴ 9 ቀን

በአካል ሳይገኙ የሚደረግ ምርጫ

በፖስታ መምረጥ ወይም በአካል ተገኝተው የሚመረጡት ቀን - ከመስከረም 23 ቀን እስከ ህዳር 7 ቀን

ለመምረጥ ተመዝገቡ

በዋናው ምርጫ ቀን፡ ግዜ ለመቆጠብ ቀደም ብለው በግዜ እስከ ጥቅምት 18 ቀን ለመምረጥ ይመዝገቡ።

የምርጫ ቀን

ማክሰኞ ህዳር 8 ቀን

በስተጀርባ ይቀጥላል...

በአካል ተገኝተው ለማይመርጡና ከምርጫው ቀን በፊት ለሚመርጡ በሚሰጥ የምርጫ ወረቀት በግዜ ምረጡ



...ከመጀመሪያው ገጽ የቀጠለ

ለመመዝገብ ያስፈልጋሉ ተብለው ከተዘረዘሩት የመታወቂያ አማራጮች ውስጥ አንዱን ለዓይን ምስክሮ ያሳዩ። የዓይን ምስክሮ ከመታወቂያ ወረቀቶች አማራጮች ውስጥ የትኛውን እንዳሳዩት በሲግኔቸር ፖስታ ውስጥ ምልክት ማድረግ አለበት።

⑤ ከጨረሱ በውሃ ላይ የምርጫ ወረቀቱንና ፎርምን ወድያውኑ ይላኩ። የምርጫ ወረቀትዎ ከዋናው የምርጫ ቀን በውሃ ላይ ከደረሰ አይቆጠርም። የምርጫ ወረቀትዎን ወደ ላከሎ የምርጫ ጣቢያ በአካል ሂደው መስጠትም ይችላሉ።

የምርጫ ወረቀትዎ ምን ላይ እንደደረሰ ተከታተሉ

በፖስታ የተላኩ ወይም በአካል የተሰጡ የምርጫ ወረቀቶችና በትክክል የተሞሉ ፎርሞች በግዜ ከደረሱ ይቆጠራሉ። mnvotes.orgን በመጎብኘት የምርጫ ወረቀትዎ ምን ላይ እንደደረሰም ሆነ በግዜ መድረሱንና መቆጠሩን ለማረጋገጥ ይችላሉ።

የ2016 ቀናት	የማጣራት ምርጫ	አጠቃላይ ምርጫ
የምርጫ ወረቀቶች መላክ የሚጀመርበት ቀን	ዓርብ ሰኔ 24	ዓርብ መስከረም 23
በፊት ቢያመለክቱ ይመረጣል	ዓርብ ሐምሌ 8	ዓርብ ጥቅምት 7
የምርጫ ወረቀት የሚቀበሉበት የመጨረሻ ቀን	የምርጫ ቀን ማክሰኞ ነሃሴ 9	የምርጫ ቀን ማክሰኞ ህዳር 8